



የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢ.ወክንድ)

ማዕከላዊ አመራር ተመሰረተ

የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት (ኢ. ወክንድ) ከተመሠረተ ከሐምሌ 2001 ዓ.ም. (July 2009) የኢሕአፓን አላማና ፕሮግራም መሠረት በማድረግ በተለያዩ ቦታዎች የሚገኙ ወጣቶችን በማሰባሰብና በማደራጀት ስለ ሀገራቸው የፖለቲካ የሶሻልና የኢኮኖሚ ሁኔታዎች ግንዛቤ እንዲያገኙ ብርቱ ጥረት ያደረገ ሲሆን ወጣቶች አገራቸውንና ወገናቸውን ለመታደግ እንዲያስችላቸው በልዩ ልዩ መንገዶች ሲያደራጅ መቆየቱ ይታወቃል። በዚህም ከፍተኛ ውጤቶችን አስገኝቷል።

የወያኔ ግፍና በደል ያንገበገባቸውና የሕዝባቸው መከራና ችግር፤ ብሶትና ብስጭት እንቅልፍ የነሳቸው ወጣቶች በስልጣን ላይ ያለውን አምባገነን ሃይል ከስልጣን አስወግዶ የሕዝባችንን አርነት እውን ለማድረግ ተደራጅቶ ከመታገል ውጭ ሌላ አማራጭ የሌለ መሆኑን በመገንዘብ በየአካባቢው ተደራጅተውና የኢሕአፓ አንድ አካል ሆነው ፓርቲው በሚያካሂደው ትግል ውስጥ በቀጥታ ተሳታፊ በመሆን ለትግሉ ከፍተኛ አስተዋጾክ በማድረግ ላይ ይገኛሉ።

በየአህጉሩ የተደራጁ የኢትዮጵያ ሕዝባዊ አብዮታዊ ፓርቲ ወጣት ክንፍ ድርጅት አባላት በእናት ፓርቲያቸው በኢሕአፓ ስር ተሰልፈው የኢ.ወክንድን ድርጅታዊ ይዘት ለማስፋትና ለማጠናከር እንዲሁም ትግሉን ለማቀናበርና ለማስተባበር በዚህ በያዘነው የካቲት ወር አጋማሽ ላይ ከየአህጉሩ የኢ.ወክንድ ቅርንጫፍ የተወከሉ አባላትና እንዲሁም በአገር ውስጥ ከሚገኘው የኢ.ወክንድ አካል ተወካዮች የሚገኙበት የኢ.ወክንድ ማዕከላዊ አመራር ኮሚቴ ተመስርቷል። ይህን የአመራር አካል ለመመስረት ለወራት ዝግጅት ሲደረግበት የቆየ ሲሆን የኮሚቴው ቀዳሚ ትኩረቱ በአገር ውስጥ ብሎም በዓለም ዙሪያ የተበታተነውን ወጣት ኃይል ማሰባሰብና ድርጅቱ ውስጣዊ ጥንካሬ አግኝቶ ሕዝባዊ ትግሉ የሚፋፋምበትን መንገድ ለማጠናከር ነው።

አገሪቷን በቋንቋ ክልል ከፋፍሎ አደጋ ላይ የጣለውን፤ የመከላከያና የፀጠታ ተቋሞችን በቁጥጥሩ ስር አድርጎ የሕዝብን መብትና ነፃነት አፍኖ ሕዝባችንን እያሰቃየ ያለውን፤ የአገሪቷን ሀብትና ንብረት እየዘረፈ መሬቷንም ለባዕዳን እየቸረቸረ ባንጻሩ አብዛኛውን ሕዝብ በድህነት አረንቋ ውስጥ ከትቶ እያሰቃየ ያለውን ዘረኛውንና አምባገነኑን የወያኔን ቡድን ከስልጣን አስወግዶ ለሕዝባችን መብትና ነጻነት ለማጎናጸፍ የኃላፊነቱ ድርሻ ከፍተኛ ቦታውን የሚይዘው በዛሬው ወጣት ትውልድ ላይ ነው። ሕዝባችን ባለድል ሊሆን የሚችለው ወጣቱ ትውልድ ሲደራጅና ሕዝባዊ ትግሉን አቀናብሮና አጠናክሮ ሕዝብን ለድል ሲያበቃ ነው። ስለሆነም የሀገርና የወገን ብሶት የሚያንገበግባቸውና ለሀገራችን ለውጥ የሚሹ ወጣቶች ኢ.ወክንድን ተቀላቀለው ትግሉን እንዲያጠናክሩ ጥሪያችንን እያስተላልፈን በሌላም መንገድ ለተደራጁ ወጣቶች ትግላችንን አስተባብረን ትግሉን ወደፊት እንቀጥል የሚል መልእክት እናስተላልፋለን።

የካቲት 2005 ዓ. ም./February 2013

የኢ.ወክንድ ማዕከላዊ አመራር ኮሚቴ